



የኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. የበጎ ፈቃደኞች የሥነ-ምግባር ደንብና ማድረግ የሚጠበቅባቸው ግዴታዎች

ይህ የሥነ-ምግባር ደንብ ከኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. የበጎ ፈቃደኞች የሚጠበቅባቸውን ግዴታዎች ያመለክታል፤ ደንቡ የበጎ ፈቃደኞችና የሚያገለግሏቸውን ተማሪዎች ደህንነት ለማረጋገጥ በማሰብ የተዘጋጀ ነው።

እንደ የኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. በጎ ፈቃደኞች በዚህ የሥነ-ምግባር ደንብ እገዛለሁ፣ እንዲሁም የሚጠበቅብኝንም አሟላለሁ።

1. ወዲያውኑ እንደደረሰኩ በዋናው ቢሮ ወይም ለዚህ በተዘጋጀው ቦታ መግባቴን እመዘግባለሁ። የተመደብኩበትን ተግባር ስጨርስ በምዝገባ ቦታው ላይ ጨርሼ መውጣቴን እመዘግባለሁ።
2. በኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. ውስጥ የበጎ ፈቃደኝነት ሥራ በማከናወንበት ጊዜ የበጎ ፈቃደኛ መታወቂያ ካርዴን (ባጅ) ሁልጊዜ አደርጋለሁ።
3. መገኘት በሚገባኝ ጊዜ ሰዓቴን አክብራ ሁልጊዜ እገኛለሁ። የግድ መቅረት ወይም ማርፈድ ቢኖርብኝ በተቻለኝ ፍጥነት ለበጎ ፈቃደኞች አስተባባሪው ወይም እንዳገኘው ለተመደበው ሰው አሳውቃለሁ።
4. ከበጎ ፈቃደኞች አስተባባሪውና ከሥራ ባልደረቦቼ ጋር ጥሩና የዘወትር ግንኙነት እንዲኖረኝ አደርጋለሁ።
5. ቀና የሆነ አስተሳሰብ እንዲኖረኝ አደርጋለሁ። ማንኛውም አሳሳቢ ነገሮችን ወይም ቅሬታዎችን ለሚመለከተው የትምህርት ቤት ሰራተኛ ወይም አስተዳዳሪ አሳውቃለሁ።
6. የተማሪዎቼን ሚስጥር ሁልጊዜ እጠብቃለሁ። ስለ ተማሪዎቼ ከኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. አስተማሪዎች፣ አማካሪዎች ወይም የትምህርት ቤት አስተዳዳሪዎችና ሌሎችም ስለትምህርት ጉዳይ መረጃውን ለማግኘት አግባብነት ካላቸው አካላት በስተቀር ከሌላ ስማንም ጋር አልወያይም።
7. የተማሪዎችን ደህንነትና ሰላም በተመለከተ የማስተውላቸውን ስጋቶች ለመምህራንና ለት/ቤቱ አስተዳዳሪዎች አሳውቃለሁ።
8. ልጆች በኔ ተማማኝ ስለደረሰባቸው በደል ከነገሩኝ ወይም በደል እንደደረሰባቸው ምልክቶችን ካስተዋልኩኝ ለመምህራንና ለትምህርት ቤት አስተዳዳሪዎች አሳውቃለሁ። የተነገራቸው ሰራተኞች ለበላይ ኃላፊዎች ማሳወቅና ክትትል ማድረግ እንዳለባቸው እገነዘባለሁ።
9. ሁሉንም በትምህርት ቤቱ ክፍሎች ውስጥ ያሉ መመሪያዎችን እከተላለሁ። (ይህም ማለት የእሳት አደጋ ጊዜ ልምምዶችን፣ አደጋ ከደረሰ ሪፖርት ማድረግን፣ ምሳ የመመገብ ዕድልን፣ መጥፎ የአየር ንብረት ሁኔታዎችና ወ.ዘ.ተ.)
10. በአዋቂ መጻፍጃ ቤቶችን ብቻ እጠቀማለሁ።
11. በተቻለኝ ጊዜ ሁሉ በተናጠል ለብቻዬ ከአንድ ተማሪ ጋር አልሆንም።
12. አካላዊ ቅጣት አልፈጽምም። አስቸጋሪ ጸባይ ያላቸው ተማሪዎች ከሆኑ መምህራንን ወይም የትምህርት ቤቱን ሰራተኞችን እርዳታ እጠይቃለሁ።
13. ተማሪዎችን ከትምህርት ሰዓት ውጪ ከወላጆቻቸው ወይም ከአሳዳጊዎቻቸው ፈቃድ ካላገኘሁ በስተቀር አላገኛቸውም።
14. የተማሪዎችና የሌሎችን ፎቶግራፎችና የግል መረጃ ለማንም አላሳይም፣ አልጠቀምም ወይም አላሰራጭም።
15. የኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. ኮምፒውተሮችን በኃላፊነት የመጠቀም ፖሊሲን አንብቤ በዛው መሠረት እገዛለሁ። (ፋይል፣ አይ.አይ.ቢ.ኤ.ኤ/ጂ.ኤ.ቢ.)።
16. በትምህርት ቤት ቅጽር ግቢ ውስጥ በምሆንበት ጊዜ በማናቸውንም አደንዛዥ እዎች ወይም የአልኮል መጠጥ ተጽእኖ ስር አልሆንም ወይም ሲጋራ አላጨስም።
17. በማንኛውም ህግ መተላለፍ፣ የግብረ ሥጋ ወንጀሎች፣ አደንዛዥ እዎችን መጠቀም ወይም ከጦር መሳሪያ ጋር የተያያዙ ወንጀሎችን በመፈጸም ምክንያት ከታሰርኩኝ ለት/ቤቱ ኃላፊ ወይም ለሌሎች ለሚመለከታቸው ክፍሎች አሳውቃለሁ።
18. የተማሪዎችን የግል ማንነትና የመጡበትን ባሕል አከብራለሁ።
19. ለእያንዳንዱ በአገልግሎት የሚያጋጥመኝን ልጅ የግልና የትምህርት ጥቅም በሚጠበቅበት ሁኔታ ለመስራት ተስማምቻለሁ።
20. የኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. የጸታዊ ጥቃት ደንብን ለማንበብና ለመከተል ተስማምቻለሁ። (ፋይል ጂ.ቢ.ኤ./ጂ.ኤ.ፍ.ኤች.ኤ.)።

የኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ሰጭዎችን መመሪያ ሁልጊዜ ለመከተል ተስማምቻለሁ ይህ ካልሆነ ግን አገልግሎቴን ወዲያውኑ አቋርጣለሁ።